



ዲ.ሲ. ይዘጋጁ!

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ የቤተሰብዎን ደህንነት ይጠይቁ

ባለፉት ሶስት ቀናት ከቤተሰብዎ ጋር በመረዳዳት አሳልፈዋል?

በአስቸኳይ ክስተት ጊዜ አገልግቶችና መገልገልጊያዎች ላይ ተጽእኖ ስለሚኖረው ቢያንስ ለሶስት ቀናት ምግብ፣ ውሀና አቅርቦቶች ሊኖሩ ይገባል።

ግንዛቤ ይኑሮት

ቀጠናው እንደ ሀሪኬን፣ ጎርፍ፣ የክረምት አውሎ ነፋስ፣ የሀይል መቋረጥ፣ በአሸባሪዎች ጥቃት እና በሌሎችም አይነት የአደጋ ክስተቶችን ሊጠቃ ይችላል። እያንዳንዱ አደጋ የተለያየ አይነት ችግር ይኖረዋል ስለዚህም እርሶና ቤተሰብዎ መዘጋጀት ይኖርበታል።

ለሀሪኬን ወይም ክረምት ወአውሎ ነፋስ እብዴት መዘጋጀት እንዳለበት ያውቃሉ? ማን ያውቃልበስራ ቦታ አነጣጥሮ ተኳሽ ቢኖር? ስለስጋቱ ግንዛቤ ይኑሮት ከዛም ይዘጋጁበታል።

ሊደርሱ ስለሚችሉ ስጋቶች የበለጠ ለማወቅ visit Ready.DC.gov ይጎብኙ።

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት በፊት ቤተሰብዎን ይጠብቁ፡-

- * በቀጠናው ይበልጥ ሊከሰት የሚችለው የአደጋ አይነትን ይገንዘቡ።
- * በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ ስለአካባቢው ግንዛቤ ይኑሮት።
- * አጠራጣሪ ወይም ያልተለመዱ ሁኔታዎችን ለባለስልጣናት ሪፖርት ያድርጉ።

እቅድ ማውጣት

አደጋ በሚደርስ ጊዜ የቤተሰብ አባላት የተለያዩ አይነት ፍላጎት ይኖራቸዋል። ማንኛውም ነበር ቢኖሩ እንዲሁም ተሸከርካሪ ወንበሩን ማስኬድ ወይም ልዩ ችሎታ የሚያስፈልገው የህክምና መሳሪያ ላይ ይጠየቃሉ። አሁኑኑ ያቅዱ በመሆኑም ለሚመጣው ጊዜ ዝግጁ ይሆናሉ።

- * ቤተሰብ፡- Ready.DC.gov/family
- * የቤት እንስሳት፡- Ready.DC.gov/pets
- * አዛውንቶች፡- Ready.DC.gov/seniors
- * አካል ጉዳተኞች ሆነው አጋዥ መሳሪያ ለሚያስፈልጋቸው፡- Ready.DC.gov/DAFN
- * ቤትዎን እንዳይነሱ፡- Ready.DC.gov/home

አደጋ በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። አስቸኳይ ጊዜ ክስተት ሲያጋጥም ማንኛውም የቤተሰብዎ አባል ምን ማድረግና የት መገናኘት እንዳለበት ማወቅ ይኖርበታል።

እቅድ ማውጣት ወይም በቀጠናው በሚዘጋጁ ከብዙ ዝግጅቶች ውስጥ በአንዱ መሳተፍ በአደጋ ወይም በአስቸኳይ ጊዜ ክስተት ምን አልባትም እርሶንና ቤተሰብዎን በጣም የሚረዳ ነገር ሊሆን ይችላል።



የተዘጋጀ እቃ ያሰናዱ

የአቅድሞት አካል የአስቸኳይ ጊዜ ክስተት የተዘጋጀ እቃ ማሰናዳትን ማጠቃለል አለበት። ይህንን የተዘጋጀ እቃ ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ እርሶና ቤተሰብዎት ለቀው በሚወጡበት ወቅት ጊዜዎትን ይቆጥብሎታል።
: የአስቸኳይ ጊዜ ክስተት የተሰናዳ እቃ የእጅ መሳሪያዎች ሳጥን አይነት ሲሆን ለአጭር ጊዜ የሚሆን አቅርቦቶችና መረጃዎችን የያዘ መሆን ይኖርበታል።

የተዘጋጀ እቃ አሁኑኑ ዝግጁ በማድረግ በአስቸኳይ ክስተት ወቅት ጊዜዎትን ይቆጥባሉ።

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት እቃዎ ሁሉንም አቅርቦቶችዎን ሊይዝ የሚችል መሆን አለበት ነገር ግን ለሽክም ቀላል እንዲሆን በጀርባ የሚዝ ቦርሳዎ ወይም ተሽከርካሪ ያለውን ሻንጣዎን ይያዙ።

የተዘጋጀው እቃ ጠቃሚ ነገሮችን መያዝ አለበት ማለትም፣ ለሶስተ ቀናት የሚቆይ ውህና ምግብ፣ ባትሪ፣ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ የተዘጋጀ እቃ በባትሪ የሚሰራ ራዲዮ፣ መድሀኒት ከማዘዣው፣ ቅያሪ አልባሳት፣ የተወሰኑ መሳሪያዎች፣ ጠቃሚ የሆኑ ሰነዶች ቅጂ፣ የቤተሰብ ማግኛ መረጃ (ስልክ ቁጥር፣ ኢሜል፣ ወዘተ) እና ማንኛውም አይነት ልዩ ነገር። ምንም እንኳን እነዚህ ሁሉንም ባያጠቃልሉም፣ ከየት መጀመር እንዳለበት ሀሳብ ይሰጣሉ።

ለተሟላ ዝርዝር [Ready.DC.gov/kit](https://www.readydc.gov/kit) ይጎብኙ።



መረጃው ይኑሮት

ከአደጋው በፊት፣ በአደጋው ጊዜና ከአደጋው በኋላ ከቀጠናው መንግስት የመጨረሻን፣ አካባቢያዊ መረጃ ይከታተሉ።

ለበለጠ መረጃ ወደ [Ready.DC.gov](https://www.readydc.gov) ይሂዱ!

- * AlertDC ይመዘገቡ፡- በኢሜል ማስጠንቀቂያ ወይም በጽሁፍ መልእክት/ኤስኤምኤስ በስልክ እንዲደርሱት [Alertdc.dc.gov](https://www.alertdc.dc.gov) በመጎብኘት ይመዘገቡ።
- * ነጻ የ HSEMA መተግበሪያን ያውርዱ፡- በአይፎን/አይፓድ እና አንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ የሚሰራና ከአፕል መተግበሪያ ወይም ከጎድልፕሌይ ማከማቻዎች ይገኛል፣ ይህ መተግበሪያ የትም ቢሆኑ ወይም ምንም እያረጉ ቢሆን ይዘጋጃሉ።

- * ራዲዮውን ያዳምጡ፡- ወደ አካባቢው ጣቢያ በመቀየር ከቀጠናው መንግስት የሚተላለፈውን ይፋዊ መረጃና መመሪ ስርጭት ይከታተሉ።
- * አካባቢያዊ የቲቪ ዜናን ይመልከቱ፡- አካባቢያዊ የኬብል ቻናሎችን 13፣ 16 ወይም አካባቢያዊ የዜና ጣቢያዎች ለማስጠንቀቂያዎችንና ትኩስ ዜናዎችን ያግኙ።
- * የ HSEMA ማህበራዊ ሚዲያን ይከታተሉ፡- ትዊተር at @DC_HSEMA ላይ ይፈትሹ እንዲሁም በ [facebook.com/HSEMA/DC/](https://www.facebook.com/HSEMA/DC/) ላይ በጌስቡክ ይከታተሉን።

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይጠብቃሉ፡-

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይረዳሉ፡- ያለምንም ማስጠንቀቂያ በፍጥነት ሊደርስ ይችላል። ለበርካታ ቀናት ከጎረቤት ጋር ወይም በቤት ውስጥ መጠለያ ሊቆዩ ይችላሉ። የተለያዩ አደጋዎች ለእርሶ ምን እንደሆኑ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። የዚህ መመሪያ መላዎች እርሶ እንዲዘጋጁና ደህንነቱ እንዲጠበቅ ያደርጋል።

ይህ ሰነድ የተዘጋጀው ከ FEMA የገንዘብ ፕሮግራሞች የስራ አመራር በርድ፣ የኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። በዚህ ሰነድ ላይ የተገለጹ ነጥቦች ወይም ሀሳቦች የይፋዊ ቦታን ወይም የ FEMA የገንዘብ ፕሮግራሞች የስራ አመራር በርድን ወይም የኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ፖለቲካን የግድ ይገልጻሉ ማለት አይደለም።

ከእኛ ጋር ይገናኙ፡-

2720 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር አቪኑ፣ ኤስኤ. አቪኑ፣ ኤስኤ. | ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 20032
ስልክ፡- (202) 727.6161 | ፋክስ፡- (202) 715.7288
ቲቲዋይ፡- (202) 730.0488 | hsema.info@dc.gov

